



# የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ (ሸንጎ)

Ethiopian People's Congress for United Struggle (Congress)

[www.ethioshengo.org](http://www.ethioshengo.org)

[shengo.derbiaber@gmail.com](mailto:shengo.derbiaber@gmail.com)

ስልክ(Tel) +44 7937600756 , +1 9168486790

## አማረኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያውያንን ማፈናቀል የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው

መጋቢት ፳፪ ፣ ፳፻፭

March 31, 2005

ሀወሓት/ ኢህአዴግ በሀዘባችን ላይ የጫነው የጎሳ ፖለቲካ አስከሬ ገጽታው ላለፉት 22 ዓመታት በግልፅ እየሰፋ መጥታል። ያንዱን ቋንቋ ተናጋሪ ከሌላው ጋር፣ የአንዱ አካባቢ ነዋሪ ከሌላው ጋር በአይነ ቁራኛና በአጥፊና ጠፊነት እንዲተያይ ተደርጓል። በዚህም የተነሳ የጎሳ ግጭት እጅግ ተስፋፍቷል። የህዝብ ህይወትና ንብረትም በሰፊው ጠፍቷል። የዜጎች የተረጋጋ ህይወት ተናግቷል። ይህ አጥፊ ፖሊሲም በአስቸኳይ ካልተገታ ቀጣይና ምስቅልቅል ቀውስን እንደሚወልድ ግልጽ ሲሆን የዚህንም ቀውስ መጨረሻ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት እጅግ ይዘገንናል።

የዚህ አስከሬ ፖሊሲ ዘግናኝ ግጽታው ደግሞ በተለይ የተወሰነ ቋንቋ ተናጋሪን ክፍል አነጣጥሮ ለማጥቃት በሚደርግ እርምጃ መገለጥ ከጀመረ ውሎ ያደረ ሲሆን፣ አሁንም ተጠናክሮ በመቀጠል ላይ ነው።

ባለፈው ዓመት በሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ብሄረሰብ ተወላጆች (አዛውንት፣ ህፃናትና ሴቶች ሳይቀሩ) ከደቡብ ኢትዮጵያ ማጂ ዞን፣ ከጉራ ፈርዳ ወረዳ አካባቢ በከፍተኛ የመንግሥት ባለስልጣን ትእዛዝ ከቀያቸው በጉልበት ተባረው መግቢያ እንዳጡ ይታወሳል ። በወቅቱ ይህንን አሳፋሪና እጅግ አሳዛኝ ህገወጥ ተግባር እንደሚስቆም፣ የሀወሓት/ኢህአዴግ ባለስልጣናት የወሰዱትን ዘረኛ እርምጃ ህጋዊ መሰረት ያለው ለማስመሰል ደፋ ቀና ሲሉና ተፈናቃዮቹንም ይበልጥ ሲያጉላሉ፣ ሲያሰሩና ሲያንከራትቱ እንደነበር ይታወቃል።

በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ያለፈው አላንስ ብሎ አሁንም ከቤኒሻንጉል ክልል በሺዎች የሚቆጠሩ አማረኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያውያንን ነጥሎ የማፈናቀሉና የማባረሩ ተግባር ተጠናክሮ ቀጥሏል። የአካባቢው ባለስልጣኖችም “ለልማት ስለምንፍልገው” ከተባለው ቦታ እንዲነሱ አድርገናል በሚል አይን አውጣና ርህራሄ የጎደለው አነጋገር ለማጭበርበር ከመሞከር ውጭ ሁኔታው እንደተካሄደ ሊደብቁትም አልሞከሩም።

ይህ አሳዛኝና ከፍተኛ የወንጀል ተግባር የሚፈፀመው ሆን ተብሎና በእቅድ ሲሆን፣ ባንድ ቦታና በተወሰነ ጊዜ የተከናወነ ሳይሆን ተከታታይነት ያለው እና እየጨመረ የመጣ መሆኑ ከሁሉም በላይ አሳሳቢ ያደርገዋል።

ዜጎች በፈለጉት የሀገሪቱ ምድሮች ያለምንምና ያለማንም ጣልቃ ገብነት የመኖርና ንብረት የማፍራት የዜግነት መብታቸው ሆኖ እያለ፣ በተቀነባበረና በተሰላ ሁኔታ ዜጎችን ለዓመታት ሲኖሩበት ከነበሩበት ቀያቸው የሚናገሩት

ቋንቋ ብቻ እንደመመዘኛ አድርጎ እንዲፈናቀሉ ማድረግ ከህግ ውጭ የሚደረግ ብቻ ሳይሆን በዘር ማጥፋት የሚያስጠይቅም እንደሆነ ልናስምርበት እንወዳለን።

የገዢው የህወሓት/ኢህአዴግ ባለስልጣናት ይህንን ከፍተኛ ወንጀል አሁኑኑ እንዲያስቆሙ፣ ለዚህ ግፍ ተጠያቂ የሆኑትን ለፍርድ እንዲያቀርቡና አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስዱ እናስገነዝባለን። በቀጣይነትም የተዘባው የጎሰኛነት ፖሊሲ በህዝብና በሀገር ደህንነት ላይ ለሚያስከትለው ጥፋት ሁሉ ተጠያቂው ይህ መንግስትና ባለስልጣኖቹ እንደሆኑ ለማስገንዘብ አንወዳለን።

የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ፣ የተባበሩት መንግስታት፣ የዓለም አቀፍ የወንጀል ችሎትና ዓለም አቀፍ የዘር ማጥፋት ተከላካይ ሰብአዊ ድርጅቶች ሁሉ ሁኔታውን ለማግራት፣ ወንጀለኞችን ለፍርድ ለማቅረብና ይህ ጉዳይ ወደ ሰፊ እልቂት ሳይጓዝ ለማስቆም አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስዱ እናስታውቃለን።

ዜጎችን በሀገራቸው ስደተኛ እያደረገ ያለው ዘመቻ በአስቸኳይ ይቁም!

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!